

COVID-19 | Maatregelen | 19/10/2020

Amhaars | Vertaald uit het Nederlands

እርምጃዎች 19 ጥቅምት

መግቢያ

ይህ መንግስት ኮሮና ቫይረሱን ለማስቆም መምሪያዎች አሉት።

መምሪያዎች አክብራቸው። አንተም አትታመምም ለሌሎችንም አታስታምማቸውም። ፓሊስ መምሪያዎች ማክበርህን ሊቆጣጠር ይችላል።

ተጠንቀቅ፡ አንድ አንድ ከተሞች ወይም ቀበሌዎች ተጨማሪ መምሪያዎች አላቸው። የከተማው ወይም የቀበሌው መርበብ (ውብሳይት) እይ።

6 ወርቃማ ሕጎች

- ንጽናህን ጠብቅ። ካመመህ ቤትህ ውስጥ ተቀመጥደጋግመህ እጅህን በወሃና በሳሙና ተጠብው
- በትንሹ 1.5 ሜትር ከሌላ ሰው ራቅ።
- በቀላሉ በሽታ ለሚይዙቸው በሽተኞች ተጠንቀቅላቸው
 - እድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ ለሆኑት
 - የልብ፣ የሳምባ ወይም የኩላሊት ችግር ያላቸው
 - በቀላሉ በሽታ የሚይዙቸው
- በተቻለ ውጭ መገናኘት
- ቅርብ ግንኙነትህ እስከ 1 ሰው ብቻ ገድብው። በመሃከላችሁ 1.5 ሜትር ርቀት እንዲኖር አያስፈልግም
- አብረህ ከጉሩብ ውጭ የምታደርገው አለ? እስከ 4 ሰዎች ይቻላል።

ወደ ሌላ ከተማ ወይም አገር መሄድ

- በበልጁም
 - በበልጁም ውስጥ ወደ ፈለከው ለመሄድ ትችላለህ
 - የህዝብ መጎነጃ (አውቶቡስ፣ ትራም ወይም ባቡር) ትጠቀማለህ ወይ? እድሜህ ከ12 በላይ ነው ወይ? እንግዲህ አፍህንና አፍንጫህ በአፍ መሸፈኛ ወይም በሻል ሸፍነው
 - ከለሊቱ 24:00 ሰዓት ጀምሮ እስከ ጥዋቱ 5 ሰዓት ወደ ውጭ መውጣት አይቻልም
- ለእረፍት ወደ ውጭ:
 - ወደ ሌላ አገሮች ለመሄድ ትችላለህ። 3 ዓይነቶች ዘኖች አሉ።
 - ▶ ወደ አረንጋጭ ዘኖች ለመሄድ ትችላለህ።። ደህንነቱ የተጠበቀ ነው።
 - ▶ ወደ ቀይ ወይም ቢጫ ዘኖች ባትሄድ ይሻላል።
 - ▶ የውጭ ጉዳዮች ድህረገፅ (ውብሳይት) ተመልከት፡ diplomatic.belgium.be.
 - የውጭ አገሮች የየራሳቸው መምሪያዎች አለዋቸው። መምሪያዎቹ በሚቀጥልው መርበብ (ውብሳይት) አለሉ። https://diplomatic.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

- ወደ በልጁም ከመመለስ በፊት ፎርም ሞምላት አለብህ። ፎርም የምታገኝበት: <https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form>
- በቀይ አከባቢ/ዘን ከ48 ሰዓት በላይ ነበርክ ወይ? በልጁም ከተመለስክ በሃላ እነዚህ 3 ነገሮች ማድረግ አለብህ:
 - 1 ተለይተይ መቀመጥ አለብህ።
 - 2 በ <https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form>
 - 3 ቢያንስ 10 ቀን ያህል ቤትህ ውስጥ ተለይተይ ትቆያለህ። ወደ ውጭ የምትወጣም አስፈላጊ ከሆነ ብቻ። ለምሳሌ ወደ ፋርማሲ፣ ወደ ሃኪም ወይም ወደ ሱፐርማርኬት ለመሄድ። ሁሉም ግዜ አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ

ስራ

- ከተቻለ ቤትህ ሁኔታ ስራ
- ልትሰራ ወደ ምትሰራበት መሄድ አለብህ? አሠሪው በሰራተኞቹ መሀል 1.5 ሜትር ርቀት እንዲኖር ማረጋገጥ አለበት። ካልተቻለስ? አፍ መሸፈኛ እንዲሰጥህ አሰሪህን ጠይቀው
- ጥያቄ አለህ? ከአሠሪው መረጃ ታገኛለህ።

ሱቆች

- ሁሉም ሱቆች ክፍት ናቸው። ገበያም አሉ
- ሱቅ ውስጥና በገበያም አፍ መሸፈኛ ማድረግ አለብህ። የተገደደ ነው
- የምሽት ሱቆች እስከ ምሽቱ 22 ሰዓት ክፍት ናቸው
- ከምሽቱ 20:00 ሰዓት ጀምሮ አልኮሆል መጠጥ መግዛት አትችልም
- ወደ ፀጉር አስተካካይ ወይ የወበት ሳሎን መሄድ ይቻላል
 - ቀጠሮ መያዝ ያስፈልጋል
 - አፍ መሸፈኛ ማድረግ አለብህ

ካፈና ምግብ ቤቶች

- ካፈና ምግብ ቤቶች ዝግ ናቸው
- እስከ ምሽቱ 20:00 ሰዓት ምግብ መውሰድ ትችላለህ

ህዝባዊ ግንኙነት

- ከፈለከው ልትገናኝ ይቻላል። 1.5 ሜትር ርቀት ይኑራቸው ወይም አፍ መሸፈኛ ማድረግ።
- ከ 1 ሰው ጥብቅ ጉንገት ለማድረግ እንደሚቻል። በመሃከላቸው 1.5 ሜትር ርቀት እንዲኖር አያስፈልግም። እድሜያቸው ከ12 በታች የሆኑትና አብረውህ የሚቀመጡትን አይጨምርም
- ወደ ቤትህ የምትጋብዛቸው አሉ? እስከ 4 ከተወሰኑ ሰዎች መጋብዝ ይቻላል። እድሜያቸው ከ12 በታች የሆኑትን አይጨምርም
- ውጭ የምታደርገው አለ? እስከ 4 ሰዎች ይቻላል። እድሜያቸው ከ12 በታች የሆኑትን አይጨምርም

መንቀሳቀስ

- የስፓርት ክላብ አባል ነህ? የስፓርት መምሪያዎች አሉ። ስለዚህ ስፓርት ክላብህን ጠይቅ
- ፊትነስ ወይም ስፓርት ክላብ ውስጥ ወይም መዋኛ ውስጥ ስፓርት ማድረግ ይቻላል
- ወደ ሶና ወይም ውበት ሱቆች መሄድ ይቻላል።

ነጻ ግዜ

- ሁሉም ክፍት ናቸው፣ ለምሳሌ መጻፍት ቤት፣ ፕረት ፓርክ፣ ውስጥ መጫወቻ ስፍራ ወይም ካሲኖ

- ወደ ህጋዊ የተዘጋጀ ዝግጅት (ለምሳሌ ገጠር በዓል, ስፓርት ወድድር, ባህላዊ ዝግጅት) ትሄዳለህ ወይ? ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ብዛት ተለይተዋል
 - ውስጥ በሚደረገው ቢበዛ 40 ሰዎች ይገኛሉ:: ውጭ በሚደረገው ቢበዛ 400 ሰዎች ይገኛሉ::
 - ድርጅቶች የየራሳቸው መምሪያ አላቸው:: ወብሳያቸው አይ
- እፍ መሸፈኛ ማድረግ አለብህ:: በሚቀጥሉት ቦታዎች የተገደደ ነው:
 - ሱቆችና ብዙ ሱቆች የሚገኝበት ስፍራ
 - ሱቆች ያሉበት መንገዶች
 - ብዙ ሰዎች በሚገኙበት
 - የህዝብ ህንጻዎች
 - ገባዎች
 - የህዝብ መጎጃያ/ትራንስፖርት
 - ቤተ መጻሕፍት
 - ሲነማ,
 - ሙዚያ,
 - ቲያትርና ኮንሰርትና ስብሰባ አደራሾች
 - ከርመኔስ
 - ጸሎት ቤቶች
- ወደ ሚቀጥሎው ከሄድክ አድራሻህን ትሰጣለህ:
 - ውበት ሱቆች
 - ክላብ ውስጥ የሚሰጣው ስፓርት ትምህርት
 - መዋኛ
 - ካሲኖ
 - ፈሰታና ግብጃ አደራሾች

አሁንም የተኞቹ ናቸው የማይቻሉት

- ዲስኮች ወይም ለሊት ክላቦች አሁንም አይከፈቱም
- በዓላት አይደረጉም

ሃይማኖት

- ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች ይደረጋሉ
 - እስከ 40 ሰዎች ሊገኙ ይችላሉ::
 - አካላዊ ንክክይ አይፈቀድም
 - እፍ መሸፈኛ ማድረግ አለብህ:: የተገደደ ነው

የሕፃናት ማቆያና ትምህርት ቤቶች

- የሕፃናት ማቆያ ክፍት ናቸው
- ሁሉም ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ ይችላሉ:: ትምህርት ቤት ስለ አዲሱ ትምህርት ዓመት ተጨማሪ ማስረጃዎች ይሰጡሃል

የሚያበረታ

እነዚህ መምሪያዎች የሁሉም ሰው ጤና የሚጠብቁ አስፈላጊ ናቸው። ሁሉም እንዲያከብራቸው ያስፈልጋል።

እናመሰግናለን ይህንኑ በማድረግ። አብረን ኮሮና ቫይረሱን እናቆመዋለን